




(imageless edition)

- III Level 3
- Ⓐ Amharic / French
- Ⓑ Mezemir Girma
- Ⓒ Wiehan de Jager
- Ⓓ Ghanaiian folktale



Anansi et la sagesse

አኅናስ ማዣ

This story originates from the African Storybook ([africanstorybook.org](http://africanstorybook.org)) and is brought to you by Storybooks Canada in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.

Written by: Ghanaiian folktale  
Illustrated by: Wiehan de Jager  
Translated by: (am) Mezemir Girma, (fr) Alexandra Danahy

አኅናስ ማዣ / Anansi et la sagesse

[storybookscanada.ca](http://storybookscanada.ca)

Storybooks Canada




<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

Attribution 3.0 International License.

This work is licensed under a Creative Commons





በደደ አዎን ስዋች ምንም እያወቀም ነበር:: ስብል አንድነት አንደሚከራይ::  
ገመናም ሆነ የአንጥረሻነት ሲሆ አንድነት አንደሚሰሩ ምንም ፍሳታ  
እልነበረቻውም:: በስሜ ያለው ገዢ የተባለው አምላካ ግን የዓለምን ሁሉ  
ጥበብ ይዘ ነበር:: በአንድ ገንዘብ ውስጥ በጥንቃቄ አሰቀምበት ነበር::

...

Il y a longtemps, les gens ne savaient rien. Ils ne savaient pas comment faire une récolte, ou comment tisser, ou comment fabriquer des outils de fer. Le dieu Nyame dans le ciel avait toute la sagesse dans le monde. Il la gardait en sécurité dans un pot en argile.


መራጥ ለይ ወደቆ ፍርማለከት ወጪ:: ባብዚም ለማንኛውም ስው በአካል  
ተዲረሰ:: በዚህም ምክንያት ነበር ስዋች እርዳ:: ስመና:: አንጥረሻነኑና  
ለለቻንም ስዋች መስፈት የሚችልቻውን ነገሮች ሆነ የተማሩት::

...

Le pot cassa en mille morceaux sur le sol. La sagesse fut disponible pour tous à partager. Et c'est ainsi que les gens apprirent à cultiver, tisser, fabriquer des outils de fer, et toutes les autres choses que les gens savent comment faire.

Un jour, Nyame décida qu'il donnerait le pot de sagessse à Anansi. Chaque fois qu'Anansi regardait dans le pot en argile, il apprenait quelque chose de nouveau. C'était tellement excitant !

•




Dans peu de temps il atteignit le sommet de l'arbre.  
Mais il arrêta et pensa, « Je suis supposé être celui avec  
toute la sagesse et voici que mon fils fut sage que  
moi ! » Anansi était tellement fâché à propos de ceci qu'il  
lança le pot en argile en bas de l'arbre.

2

::סְבִּירָה

ՃՈ ՁՆ ՖԻԿ ԱՐԵ ՂՎԱՑ ՀԵՇ ՇԵՒ ՖԵՍՍ ՈՒԽՍ ԿՎԵԿ ։ ՍՍՎ ԳՎԱՅ  
«ԻՆ ՈՎՄ ՄԽՍՑ ԶԱ ՀՀՎ ԹՈՒՑ ՀԵ Է-ՈԼԵՎՐԴԵ ՓՈ ՀԵՇԵՎ ԶԱ  
ՔՓ-ԹՈ ՁՈ ՈՒՇ» ԿՎԱ ՄՓ ՄԲՀԿ ։ ԱԼԵՎ ՎՎՎ ԾԻԿ ՖԱՆ ԵՎԱ





የሰንበው አናስ «ይህን ገንዘብ በአንድ ትልቅ ዘመኑ በጥንቃቄ  
አሳቀም መዋለሁ:: ከዚያም ሁሉም የኩስ ይሆንልቻ!» ሲል አስቡ:: እና ፍ  
ረቃም ካርም ገምፋ በሽከላው ገንዘብ ተፈፀይ አስረጃ ከዚያም በሆኝ ተፈፀይ  
መመመመ:: ዘመኑም መወጥኑ ተመረኝ:: ገንዘብ አሁንም አሁንም ገልጠኑ  
ገልጠኑ እየመታወች ዘመኑም መወጥኑ ከበደው::

...

Anansi l'avide pensa, « Je vais garder le pot en sécurité en haut d'un grand arbre. Comme ça je pourrai l'avoir à moi seul ! » Il fila un fil long, l'enroula autour du pot en argile et l'attacha à son estomac. Il commença à grimper l'arbre. Mais c'était difficile de grimper l'arbre avec le pot qui le cognait dans les genoux tout le temps.

ይህን ሁሉ ገዢም የአናስ ትንሽ ላይ ከዚ ስር ቅዱ እየተከተተለው ነበር::  
እኩም «እዝለኩው በትወጣ አይሻልም ወይ?» እለው:: አናስ ባበብ  
የያዘዎን የሽከላው ገንዘብ ከቅርቡው ለማሰራዊ ቅዱን እውነትም አመቱ ነበር::

...

Tout le long, le jeune fils d'Anansi avait été debout en bas de l'arbre en train de regarder. « Ne serait-il pas plus facile d'attacher le pot à ton dos plutôt ? » Anansi essaya d'attacher le pot rempli de sagesse à son dos et ce fut vraiment plus facile.